

አዲስ አበባ

ይህች የመላው ኢትዮጵያዊና አፍሪካዊ ዋና ከተማን ለወያኔ የስልጣን የመጨረሻ መቆናጠጫ አድርጎ ለመጠቀም ብቻ ሲባል በማን አሉብኝነት፤ ታሪክን፤ የሕዝብ አሰፋፈርን፤ ወዘተ. ችላ ብሎ በጠባብ የፖለቲካ አባዜ ተወጥሮ ለአሮሞ አክራሪ የአነግ ተኩላዎች አሳልፎ መስጠት ማለት የራሱን መቃብር እየቆፈረ እንደ ደሆነ ሕወሐት ለምን ሳይገነዘበው ቀረ? ለመሆኑ በአዲስ አበባ ምስረታና ከስር መሰረትዋ ቅንጣት ያህል ታሪካዊ ሚና ያልነበረው አምባገነኑ የትግራይዎች መንጋ በከተማዋ የማንነት ጥያቄ ላይ ምንስ ያገባዋል? ላም ባልዋ ለበት ኩብት ለቀማ በሆነባት በዛሬይቱ የተጎሳቆለችው ኢትዮጵያ ጠባቦችና በውሸት አፈ ታሪክ እያወናበዱ ለ ስልጣን ሽሚያ የሚረፍሩዋጡት ወያኔና አነግ እውን ፀባኞች ናቸውን? በትኩረት ከተመለከታችሁት አነግና ወያኔ ከሻቢያ ጋር ሆነው ከተማዋን የዛሬ 26 ዓመት ሲቆጣጠሩ በተማማሉት መሰረት አስቀድመው ሻቢያን በአስመራ አነገሱት፤ ከዛ በሁዋላ የውስጥ አገር የማፍረስ አጀንዳቸው እንዳለ ሆኖ አነግ ሆን ተብሎ ራሱን እንዲያገልግል ከውጭ ሆኖ በተቃዋሚነት ቀሚስ ለብሶ እንዲንቀሳቀስ ተደረገ።

ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ እንደሚሄደው ወያኔና የተለያዩ ካባዎችን ያጠለቁት የአሮሞ ድርጅቶች ተደብቃ ከዚህም ከዚያም ዓለምዋን እንደምትቀጭ ኮረዳ አህዴድ ተብሎ በተሰየመው አነግ ስር በመሸጥ ንሞንና ከወያኔ ጋር ተባብረው አገሪቱ የዘረኞች መፈንጫ እንድትሆን ከማድረጋቸውም በተጨማሪ በመስረተ ልማት ትግራይና ኦሮሚያ ከተቀሩት አካባቢዎች የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ፈር ቀደዋል። አሁን ላይ ሁለቱን ቡድኖች የሚያጣላቸው አንድ ነገር ብቻ ነው። እርሱም የስልጣኑ ዙፋን ላይ እኔ ብቻ ልቀመጥ የሚለው ስግብግብ ፀባዮቻው። አለበለዚያ ከድርጊታቸው ስንገነዘብ የቆየንው ሁለቱም የአንድ ሳንቲም ገጽታ መሆናቸውን ነው። በዚህ ሽፍንፍን ፖለቲካ ግን የአሮሞ ወጣቶች ተጠቂዎች መሆናቸውን ማንም አይከደውም የአሮሞው ወጣት ቢያልቅስ እነርሱን ምን ግድ ይላቸዋል? አንዱ ካንዱ ለመብለጥ ሕዝብን ችቦ አድርጎ ማቅረቡን የአሮሞ ድርጅቶችም ሆኑ ወያኔ ተከነውት የለምን? ዞር ዞር መዝጊያው . . . ሆነና የጎጥ ፖለቲከኞቹ ጉድና ሸፍጥ እርስ በራሳቸው ቢያነታርካቸውም አሁንም ቢሆን አንድ በሚያደርጋቸው የፀረ አማራ ልክፍታቸው ተባብረው ከመስራት ወደ ሁዋላ እንዲሉ አላደረጋቸውም። በነርሱ እርኩስ ዓላማ ምክንያት አምስት ሚሊዮን አማራ ጭዳ ሆኖ የለምን? የአማራው አንጡራ መሬቶችን እንደቅርጫ ስጋ ተከፋፍለውት የተረፈውንም የሚመኩባቸውን አጼ ዮሐንስን አንገታቸውን ቆርጥ እስከዛሬ በአምዱርማን አስቀምጦት ላለው ሱዳን እጅ መንሻ ያለሀፍረት ሰጥተው የለምን? ሻቢያ፤አነግና ሕወሐት ሀፍረት የማያውቁ ከሀዲዎች ናቸው።

የዛሬዋ አዲስ አበባ በተጨማሪም መሬት ላይ አርፎ ከሚገኝ ፍርስራሽ በጥናት እንደተረጋገጠው የተቆረቆረችው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በሺህ አራት መቶዎቹ ዓ/ም ነበር። እኛ ተማሪዎች ሆነን የተነገረን ማለትም አጼ ሚኒሊክ መሰረትዎት የሚባለው ትክክል አይደለም። እርሳቸው ስልጣን ላይ ከመጡ ግዜ አንስቶ የቅም ቅም አያቶቻቸው ከተማን ፍለጋ ተያይዘው ቆይተው በሺህ ስምንት መቶ ሰማንያ አንድ ዓ/ም ባለቤታቸው አዲስ አበባ ያልዋትን ጥንታዊትዋን የነ አጼ ዳዊት ባራራን አግኝተው ህልማቸውን ካሳኩ በሁዋላ ዛሬ ላይ የምናውቃትን ከተማ እንደገና የመገንባቱን ስራ እውን አደረጉት። ሚኒሊክን ብልህና አስተዋይ ከሚያደርጉዋቸውም ስራዎቻቸው አንዱ ይሄው የጥንታዊቱን ባራራን ከተማ ከትቢያ አውጥቶ ታሪክን ለመድገም የነበራቸው ቁርጠኝነት የተሳካላቸው መሆኑ ነው። እኛ ከተማ ከስድስት መቶ ዓመት በላይ ተመስርታ የኖረች ናት። የሼኔስ ነጋዴዎች በሺህ አራት መቶ ሀምሳዎቹ ዓ/ም በሳሉት ካርታ ላይ ባራራን ቁልጭ አድርገው አሳይተዋታል።

ለመሆኑ አሮሞዎች በዛን ግዜ ባካባቢው ነበሩን? መልሱ ፈጽሞ አልነበሩም ነው። እነርሱ እኮ አዲስ አበባ የመጡት ግራኝ አህመድ በከፈተው ቀዳዳ ዘው ብለው ባራራ ከተቆረቆረች ሁለት መቶ ዓመት በሁዋላ ነው። ታዲያ ይህ ሀቅ በማይፋቅና በማይደለዝ ማስረጃ እያለ ወያኔና አነግ ከተማዋን ለመሸጥና ለመግዛት ድርድር

እንዴት ሊቆሙ ቻሉ?

የዚች ከተማ ጉዳይ ሶስቱ ሴጣኖች የምላቸው ሻቢያ፤ሕወሐትና አነግ አማራውን ገዝግዘው ከስር መሰረቱ ገርስሶ በመጣል ልክ እንደ ባራራ ትቢያ ለማልበስ በየመመሪያ ዳዊታቸው ላይ የጻፉትን ጥላቻ ተግባራዊ አድርገው አማራ የሚባል ነገድ ከምድር እንዲጠፋ የጀመሩት ማለቂያ የሌለው የጉንጉን ስራቸው ዋነኛው አካል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ለምን የሀይለስላሴና ደርግ መንግስቶች የባራራን ፍርስራሽ ቅርስና ታሪክ ደብቆውት ኖሩ? ወያኔስ በየቦታው ይሄ ታሪክ ያኛው ታሪክ ወዘተ. እያለ ቱሪስቶችን ለማማመል ብሎም ዶላር ለማጋበስ ሲሮጥና ሲራወጥ እዛው አገር ከሚገዛባት አራት ኪሎ በትንሽ ርቀት ያላቸውን ባራራ ጉዳይ አድብስብሶ የያዘበት ምክንያት ለምንድር ነው ብሎ የጠየቀ አለ? የአማራ ምሁራንስ ልብና መንፈስ ይህን ሀቅ እያወቁ ባገር ቤትም ሆነ በውጪ ያሉት ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው እስከዛሬ አማራው የጠባብ ነጠኞች መፈንጫ ሲሆን ምን አስችሎዋቸው ጭጭ አሉ? ለማንኛውም በዚህ አጋጣሚ

በአማራ ስም የተደራጁትና የአማራው ጉዳይ አንገብግቦናል የምትሉ ባደባባይ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ታሪክን ያገናዘበ ትንተና በመስጠት ያላችሁን አቁዋም እየተረገጠ ላለው አማራ አሳውቁት። እስከመቼ ይሉንታን ተሸክማችሁ ትዘልቃላችሁ?

በመጨረሻም ለዚች መልዕክት መነሻ የሆነኝን የፕሮጌሰር ማርኮ ቪጋኖን የጥናት ውጤት የሚያሳዩትን በዩ ቲዩብ ያሉ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ወልቃይትና ኢትዮ ፓትሪየትስ እንዲሁም ሌሎች ያገባናል ወይም ሆኖ በሚዲያችን ለሕዝብ እናቀርባለን የምትሉ ሁሉ በድህረ ገጾቻችሁ ብትለጥፉት ተጨባጭ የታሪክ ማስረጃ ማለት ምን እንደሆነ ፍንትው አድርጎ በማመልከት የአዲስ አበባን የስድስት መቶ ዓመት አመሰራረት ብዙዎች ለማሩበት ይችላሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። በአጠቃላይ ታሪካዊ ማስረጃዎችን አሰባስቤ ስጨርስ በጉዳዩ ሰፊ ያለ ጽሁፍ ለንባብ እስከማበቃ ድረስ አብነት ሁነኛው ነኝ! ሰላም!